



ዓለም አቀፍ ሕብረት ለፍትሕ - የኢትዮጵያ ጉዳይ

4002 Blacksmith Drive, Garland, TX 75044, USA – (214)703 9022

www.globalallianceforethiopia.com

info@globalallianceforethiopia.com

መ ግ ለ ጫ

የ2006 ዓ/ም የኢትዮጵያውያን የሰማኢታት ዓለም አቀፍ አከባቢር

የ2006 ዓ/ም የኢትዮጵያ ሰማኢታት ቀን በየካቲት ወር 12 ሐገሮች በሚገኙ በ27 ከተሞች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተከናውኗል። የአከባቢኖች ስነ-ምግባር በሰላማዊ ሰልፍ፣ በሕዝባዊ ጉባኤ፣ ወይም በጸሎት ነበር። አዲስ አበባ የተከናወነው የካቲት 12 አደባባይ ሲሆን የአበባ ጉንጉን ኃውልቱ ሥር በማስቀመጥና ንግግር በማሰማት ነበር።

እንደሚታወቀው፣ የሰማኢታት ቀን በየዓመቱ የሚከበረው፣ በየካቲት 19-21፣ 1929 ዓ/ም ፋሺሽቶች አዲስ አበባ በሶስት ቀናት ውስጥ 30፣000 ሰው ጨፍጭፈው ስለ ነበር ነው። በተጨማሪም፣ በኢጣልያ አስቃቂ የወረራ ዘመን አንድ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተሰውተዋል፤ 2000 ቤተ ክርስቲያናትና 525000 ቤቶች ወድመዋል። ብዙ የኢትዮጵያ ንብረት ተዘርፎ አሁንም በቫቲካንና በኢጣልያን መንግሥቶች እጅ ይገኛል። እጅግ የሚያሳዝነው ጉዳይ፣ ለዚህ ሁሉ ግፍ ኢትዮጵያ ተገቢውን ፍትሕ አለማግኘቷ ነው።

ከብረ በዓሉን በማዘጋጀት እንዲሁም በስነ-ምግባር በመሳተፍ ለተባበሩት ሁሉ ዓለም አቀፍ ሕብረት ለፍትሕ - የኢትዮጵያ ጉዳይ ምሥጋናውንና አክብሮቱን በትሕትና ይገልጻል።

ከብረ በዓሉ የተከናወነባቸው ሐገሮችና ከተሞች፣ (1) በኢትዮጵያ (አዲስ አበባ)፣ (2) በአሜሪካ (ዋሺንግተን ዲ.ሲ.፣ ኒው ዮርክ፣ ዳላስ፣ ሒዮስተን፣ አትላንታ፣ ሲያትል፣ ሎዛንጆሊስ፣ ቦስተን፣ ታምፓ፣ ማያሚ፣ አውሮራና፣ ላስቬጋስ)፣ (3) ኢጣልያ (ሮም)፣ (4) ጀርመን (ኮሎን)፣ (5) ስዊድን (ስቶክሆልም)፣ (6) እሥራኤል (ኢየሩሳሌም፣ ቴል አቪቭ)፣ (7) አውስትራሊያ (አደሌይድ፣ ሲድኒ)፣ (8) ካናዳ (ቶሮንቶ፣ ቫንኩቨር)፣ (9) ታላቋ ብሪታኒያ (ለንደን)፣ (10) ደቡብ አፍሪካ (ጆሐንስበርግ፣ ፕሪቶሪያ)፣ (11) ስዊትዘርላንድ (ጅኒቫ)ና (12) ጃማይካ (ኪንግስተን)።

የአንዳንድ ከተሞች የከብረ በዓሉ ተሳታፊዎች፣ በዓለም አቀፍ ሕብረት አማካኝነት የተዘጋጀውን አቤቱታ ለኢጣልያንና ለቫቲካን ኤምባሲዎች አቅርበዋል።

ዓለም አቀፍ ሕብረት ለፍትሕ - የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚታገልባቸው መሠረታዊ ዓላማዎች፣ (ሀ) ቫቲካን የፋሺሽቶች ተባባሪ ስለ ነበረች የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እንድትጠይቅ፣ (ለ) ኢጣልያ ለፈጸመችው ግፍ ተገቢውን ካሣ እንድትከፍል፣ (ሐ) በይዘታቸው የሚገኘውን የተዘረፈ የኢትዮጵያ ንብረት ኢጣልያና ቫቲካን እንዲመልሱ፣ (መ) የተባበሩ መንግሥታት ድርጅት በኢትዮጵያ ላይ የተፈጸመውን የፋሺሽት ግፍ በይፋ እውቅና እንዲሰጥና (ሠ) በቅርቡ የተመረቀው የግራዚያኒ ኃውልት እንዲወገድ ናቸው።

ኢትዮጵያ የሚገባትን ፍትሕ እንድታገኝ የሁላችንም ሕብረት አስፈላጊ ነው። ቫቲካን የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እንድትጠይቅ ዓለም አቀፍ አቤቱታውን ለመፈረም www.globalallianceforethiopia.org መመልከት ይቻላል።

“ኢትዮጵያ ታበጸሕ እደዊሀ ሐበ እግዚአብሔር”

